

**የፌዴራል መንግሥት ገንዘብ ክፍያ  
መመያያ ለማሻሻል የወጣ መመያያ ቁጥር 203/2013**

የፌዴራል መንግሥት ገንዘብ ክፍያ መመያያ ቁጥር 4/2003ን ማሻሻል በማክፈለግ፡

የገንዘብ ሚኒስቴር በአትዮጵያ ፌዴራላዊ የመንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2001 (እንደተሻሻለ) አንቀጽ 75 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን መመያያ አወጥቷል፡፡

**1. አጭር ርዕስ**

ይህ መመያያ "የፌዴራል መንግሥት ገንዘብ ክፍያ (ማሻሻያ) መመያያ ቁጥር 203/2013 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

**2. ማሻሻያ**

የፌዴራል መንግሥት ገንዘብ ክፍያ መመያያ ቁጥር 4/2003 እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

1/ የመመያያው አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ (3) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (3) ተተክቷል፡፡

“3 “የክፍያ ዘዴ” ማለት የመንግሥት ገንዘብ ለማክፈለው አካል ወይም ተቀባይ ማሥሪያ ቤት በጥሬ ገንዘብ ወይም በቼክ ወይም በሌትር አፍ ክሬዲት ወይም በገንዘብ ማዘዋወሪያ የማዘዣ ትዕዛዝ ወይም የኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ዘዴ በመጠቀም የሚፈጸም ክፍያ ነው፡፡”

2/ የመመያያው አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ (3) እና (5) ተሰርዞ እንደቅደም ተከተላቸው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጽ (3) እና (5) ተተክተዋል፤

“3/ የመንግሥት ገንዘብ ክፍያ የሚፈጸመው ወይም ወጪ የሚረገው በጥሬ ገንዘብ፣ በቼክ፣ በሌትር አፍ ክሬዲት፣ በባንክ ዝውውር የክፍያ ማዘዣ በመመላት ወይም ወደ ባለመባቱ የባንክ ሂሳብ በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ዘዴ በማክተላለፍ ነው፡፡

5/ በዚህ መመያያ አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 4 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ በበጀት ዓመቱ ወስጥ የሚከፈሉ የክፍያ መጠኖቻቸው ከብር 5,000.00 (አምስት ሺህ) በላይ የሆኑ ወጪዎች መክፈል ያለባቸው በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ በመጠቀም ወደ ባለመባቱ የባንክ ሂሳብ በማክተላለፍ ይሆናል፡፡”

3/ የመመያያው አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ (1) (ለ) ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (1) (ለ) ተተክቷል፡፡

“1 (ለ) / እያንዳንዱ የመንግሥት ማሥሪያ ቤት ከተፈቀደለት የገንዘብ ጣይያ ሳያልፍ ከተከፈተለት የገንዘብ ማክተላለፊያ የባንክ ሂሳብ በቼክ ወይም በገንዘብ ማዘዋወሪያ

ትዕዛዝ ወይም በሌተር አፍ ክሬዲት ወይም በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ዘዴ ክፍያ ይፈጽማል፡፡”

4/ የመሪያው አንቀጽ 11 ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ 11 ተተክቷል፤

“11/ የመንግሥት ሠራተኞች ደመወዝ በመሥሪያ ቤቱ ገንዘብ ከፋይ በኩል በጥሬ ገንዘብ ወይም ከባንክ ጋር በማድረግ ስምምነት መሠረት በቀጥታ በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ዘዴ ወደ ሠራተኛው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በሚከተላለፍ ሊከፈል ይችላል፡፡”

5/ የመሪያው አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ (3) (መ) እና ንዑስ አንቀጽ (3) (ሸ) ተሠርዞ እንደቅደም ተከተላቸው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጽ (3) (መ) እና ንዑስ አንቀጽ (3) (ሸ) ተተክተዋል፡፡

“3 (መ) / መሪያ ቤቱ ለውሩ ጥቅል የተጣራ የመሥሪያ ቤቱን የሠራተኛ ደመወዝ ክፍያ በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ዘዴ ክፍያ ይፈጽማል፤

3 (ሸ) / የሠራተኛው ደመወዝ በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ዘዴ ስለመተላለፉ ከባንኩ ሰነድ የሚገኝ ማረጋገጫ እንደወጪ ክፍያ መረጃ ሊቆጠር ይችላል፡፡”

**3. መሪያ የማይናበት ቀን**

ይህ መሪያ ከህዳር 19 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ህዳር 15 ቀን 2012 ዓ.ም

አህመድ ሸይ  
የገንዘብ ሚስቴር ሚስትር